

ለኢትዮጵያ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲዎች የ2010 ዓ.ም መግቢያ ፈተና የምዝገባ ጥሪ

በአገራችን እየተመዘገበ ያለውን የኢኮኖሚ እድገት ለማስቀጠልና የአገሪቱን በሳይንስና ቴክኖሎጂ የሰለጠነ የሰው ሀይል ፍላጎት ለማሟላት የኢ.ፌ.ዴ.ሪ የሳይንስና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር በሳይንስና ቴክኖሎጂ ዘርፍ ከፍተኛ የለውጥ እንቅስቃሴ እያደረገ ይገኛል። ይህንንም እውን ለማድረግ ልዩ ተልዕኮ ተሰጥቷቸው በስሩ የተደራጁትን የአዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ እና የአዲስ አበባ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ የትምህርት ጥራት ማዕከላት በማድረግ በዘርፉ ብቃት ያላቸውን ሙያተኞችን እያፈራ ይገኛል።

በመሆኑም በ2010 ዓ.ም. በአዲስ አበባ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ እና በአዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ ገብተው በአጥላይድ ሳይንስና በኢንጂነሪንግ ዘርፎች ትምህርታቸውን መከታተል ለሚፈልጉ በ 2009 ዓ.ም. የ12ኛ ክፍል ሀገር አቀፍ የዩኒቨርሲቲ መግቢያ ፈተና የወሰዱና ከታች የተጠቀሱትን ዝርዝር መስፈርቶች የሚያሟሉ ተማሪዎችን ተጨማሪ የመግቢያ ፈተና በቀጥታ (online) በመስጠት መቀበል ይፈልጋል።

የመመዘገቢያ መስፈርቶች፡-

ትምህርት መስኮች	ውጤት			
	ለታዳጊ ክልሎች (አፋር፣ሱማሌ፣ቤ.ጉሙዝ፣ ጋምቤላ)		ለሌሎች ክልሎች	
	ወንድ	ሴት	ወንድ	ሴት
ኢንጂነሪንግ	h410 በላይ	h400 በላይ	h425 በላይ	h410 በላይ
አጥላይድ ሳይንስ	h350 በላይ	h325 በላይ	h375 በላይ	h350 በላይ

የትምህርት መስኮች፡-

አዲስ አበባ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ		አዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ	
ኢንጂነሪንግ	አጥላይድ ሳይንስ	ኢንጂነሪንግ	አጥላይድ ሳይንስ
አርክቴክቸር	ባዮቴክኖሎጂ	አርክቴክቸር	አጥላይድ ባዮሎጂ
ሲቪል ኢንጂነሪንግ	ኢንዱስትሪያል ኬሚስትሪ	ሲቪል ኢንጂነሪንግ	አጥላይድ ኬሚስትሪ

ኬሚካል ኢንጂነሪንግ	ፋድ ሳይንስና አፕላይድ ኒዩትሪሽን	ኬሚካል ኢንጂነሪንግ	አፕላይድ ፊዚክስ
ሜካኒካል ኢንጂነሪንግ	ጅኦሎጂ	ሜካኒካል ኢንጂነሪንግ	አፕላይድ ጅኦሎጂ
ኤሌክትሪካል እና ኮምፒዩተር ኢንጂነሪንግ		ኤሌክትሮኒክስ ፓወር እና ኮንትሮል ኢንጂነሪንግ	አፕላይድ ማቲማቲክስ
ኤሌክትሮ ሜካኒካል ኢንጂነሪንግ		ኤሌክትሮኒክስ እና ኮሚኒኬሽን ኢንጂነሪንግ	
ሰፍትዌር ኢንጂነሪንግ		ኮምፒዩተር ሳይንስና ኢንጂነሪንግ	
ኢንቫይርሎሜንታል ኢንጂነሪንግ		ወተር ሪሶርስ ኢንጂነሪንግ	
ማይኒንግ ኢንጂነሪንግ		ማቴሪያል ሳይንስና ኢንጂነሪንግ	

የምዝገባ ጊዜ:-

ከነሐሴ 15 እስከ 21 ቀን 2009 ዓ.ም.

ምዝገባው የሚጠናቀቀው:- ነሐሴ 21 ከሌሊቱ 6:00 ሰዓት ይሆናል።

የምዝገባ ቦታ:

የምዝገባ መሰፈርቱን የሚያሟሉ አመልካቾች በማንኛውም ስፍራ በኢንተርኔት (online)

በ www.most.gov.et, www.aastu.edu.et

www.astu.edu.et ድህረ ገፅ በመጠቀም መመዘገብ ይችላሉ።

ፈተናው የሚሰጥበት ቀን:-

ጳጉሜ 1 ቀን 2009 ዓ.ም.

ከጧቱ 2:00 ሰዓት እስከ ቀኑ 11:30 ሰዓት

ፈተናው የሚሰጥበት ቦታ:-

በምዝገባ ወቅት በመረጡት የፈተና ጣቢያ በአካል በመቅረብ ይሆናል።

ማሳሰቢያ:-

- 1) ለምዝገባና ለፈተና ምንም አይነት ክፍያ አይጠየቅም፤
- 2) ከሚመዘገቡት አመልካቾች ውስጥ ለፈተና የሚቀርቡት ስም ዝርዝራቸው በሚከተሉት ድረ-ገጾች:-

www.most.gov.et

www.aastu.edu.et

www.astu.edu.et

እንደአመቺነቱም በስልክ አጭር የጽሑፍ መልዕክት የሚገለፅ ይሆናል።

- 3) አመልካቾች ከወዲሁ ፈተናው በሚሰጥባቸው የትምህርት ዓይነቶች፣ ማለትም የመሰናዶ (11ኛ እና 12ኛ ክፍል) ባዮሎጂ፣ ኬሚስትሪ፣ ፊዚክስ፣ ሂሳብና እንግሊዝኛ እንዲዘጋጁ ይመከራል።
- 4) ፈተና የሚሰጠው በቀጥታ (online) ስለሆነ አመልካቾች በፈተና ጊዜ ሊያጋጥም የሚችል ግራ መጋባትን ለማስቀረት በምዝገባ ጊዜ ከመመዝገቢያ ፎርማቱ ጋር ተያይዞ የቀረበውን የሙከራ ፈተና እንዲለማመዱ ይመከራል።
- 5) አመልካቾች ለፈተና ሲቀርቡ የ2009 የ12ኛ ክፍል ሀገር አቀፍ የዩኒቨርሲቲ መግቢያ ፈተና ውጤት፣ የሀገር አቀፍ የዩኒቨርሲቲ መግቢያ ፈተና አድሚሽን ካርድ (ወይም መታወቂያ) እና የምዝገባ ማረጋገጫ ኮፒ መያዝ ይጠበቅባቸዋል።
- 6) የመግቢያ ፈተናውን የሚያልፉ አመልካቾች በትምህርት ሚኒስቴር በኩል የሚደረገው የዩኒቨርሲቲ ምደባ ውስጥ አይካተቱም።
- 7) በውጤታቸው የተመረጡ ተማሪዎች የዩኒቨርሲቲ ምደባ ከላይ በተጠቀሱት ድህረ-ገጾች ይገለጻል።
- 8) በመስፈርቱ መሰረት ያልተመረጡ አመልካቾች ከዚህ በፊት እንደሚደረገው በትምህርት ሚኒስቴር በኩል በሌሎች ዩኒቨርሲቲዎች የሚመደቡ ይሆናል።
- 9) በፈተናው ዕለት ማንኛውንም የሞባይል ስልኮችን ይዞ ወደ ፈተና ጣቢያ መግባት የተከለከለ ነው።
- 10) በፈተና ወቅት ያልተገባ ተግባር መፈፀም በጥብቅ የተከለከለ ነው።

ለተጨማሪ ማብራሪያ ከላይ የተጠቀሱትን ድረ-ገጾች መጎብኘት ይቻላል።

የኢ.ፌ.ዴ.ሪ. የሳይንስና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር